



# MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

## ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

8221 Georgia Avenue, Silver Spring, MD. 20910

▪ email: [hq-office@moreshwegenie.org](mailto:hq-office@moreshwegenie.org)

▪ website: [www.moreshwegenie.org](http://www.moreshwegenie.org)

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ቅዳሜ ጥቅምት ፳፬ ቀን ፪ሺህ፲፩ ዓ.ም.

ቅጽ ፮ቁጥር፲፯

### ቅድሚያ ትኩረትና ፍትህ ለወልቃይት፣ ለራያ እና መተከል አውራጃ ወገኖቻችን!

ዐማራ ወኪል አልባ ሆኖ በፀደቀ ህገመንግስት የዐማራ ህዝብ ያለማቋረጥ በመላው ኢትዮጵያ ከፍተኛ በደል እየደረሰበት ይገኛል። ይህ ለ 27 ዓመት የዘለቀው ዐማራን ከመጫን አልፎ የሚደፈጥጥው አገዛዝ ሸክሙ እጅግ ከባድ ቢሆንም ዐማራ በየአቅጣጫው የሚሰነዘርበትን ጥቃት ሁሉ ኢትዮጵያን እያሰበ በትዕግስት እዚህ ደርሷል።

ሰላም ፈላጊው ኢትዮጵያዊ ዐማራ በተደጋጋሚ የጥቃት ኢላማ የሆነው በነገዱ ዐማራ በመሆኑና ኢትዮጵያዊነትን የሙጥኝ በማለቱ ብቻ እንጅ ሌላ ጥፋት ተገኝቶበት እንዳልሆነ ግልፅ ነው። ዐማራ ሲጀመር ጎሳዊ አስተሳሰብ ያልተጠናወተው በመሆኑ ዶ/ር አብይ ወደስልጣን ሲመጡና ለ27 አመት ሲወገዝ የነበረውን ኢትዮጵያዊነትን በአንደበታቸው በማቀንቀናቸው እንዲሁም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በመፍቀዳቸው ብቻ የነፃነት ጭላንጭል የታየ ሲመስለው ከማንም ቀድሞ እጁን ዘርግቶ እንደተቀበላቸው እሙን ነው። የዐማራ ህዝብ ዶ/ር አብይን ሲደግፍ አሳቸው የኦሮሞ ህዝብን ወክለው ለስልጣን እንደበቁና ሲጨቁነው የኖረው የኢ ህ አ ዲ ግ አባል መሆናቸውን አጥቶት አይደለም። ነገር ግን ስለሰው ልጅ መብት መጠበቅና ስለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሚገደው መሪ ከየትኛውም ነገድ ቢመጣ በዐማራ ህዝብ መቸም ቢሆን ተቀባይነትን እንደሚያገኝ ለዶ/ር አብይ የተደረገው ድጋፍ ማሳያ ነው።

ዐማራ ዛሬም የለውጡ አራማጆች የሚያቀነቅኑትን የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ደግፎ ቁርጠኝነቱን ሲያሳይም የዐማራ ህዝብ ሰቆቃና መከራው ጨመረ እንጅ አልቀነሰለትም። ጭቆናው ቅጥ ያጣና ጭካኔ የተሞላበት ስለሆነ ካለወያኔ ፈቃድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሁሉ የህይወት ዋጋ ያስከፍላል። እንደምሳሌ የፋሲል ከነማ አርማ ያለበትንና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ ምስል ያለበትን ቲሽርት መልበስ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ይዞ መገኘት ሁሉ እንደወንጀል ተቆጥሮ በወያኔ ህግ አልባ ፍርድ እስከሞት ያስቀጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ራሱን የቻለ ተጨማሪ መንግስትና የአስተዳደር ህግጋት ያለ እስኪመስል ድረስ ዛሬም እንደትኖንቱ የዐማራ ህዝብ በህውሀት ልዩ ሀይል ማግኘቱ ተደፍጥጦ፣ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ ግድያ፣ እንግልትና መፈናቀል እየተደረሰበት እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር ነው።

ዐማራ በዋጃና ጥሙጋ፣ በኮረም፣ በአላማጣ፣ በወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ እንዳ መሐሪ፣ በራያ፣ በወፍላና በአላማጣ ልጆቹን በአማርኛ እንዳያስተምር በህውሀት ተከልክሏል። ዐማራ በቀድሞው ጎጃም ክፍለሀገር መተከል አውራጃ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በተባለው ክልል ያለምንም ጥፋት ይሰለባል፣ ይገደላል። ስጋውም የገዳዮቹ ማእድ ሁኖ በቁርጥ ስጋ/ በብርንዶ መልክ ይበላል።

